



[www.globalallianceforethiopia.org](http://www.globalallianceforethiopia.org)

ዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ - የኢትዮጵያ ጉዳይ

4002 Blacksmith Drive, Garland, TX 75044, USA

መጋቢት 9 ቀን 2005 ዓ/ም

## መግለጫ

### 30 000 ኢትዮጵያውያንን ለጨፈጨፈው ለግራዚያን የተሠራውን ኃውልት መቃወም ያስከብራል!

በኢጣልያ፣ ከሮማ ወደ ምሥራቅ ደቡብ በምትገኝ፣ አፊሌ በምትሰኝ ትንሽ ከተማ፣ “የኢትዮጵያ ጨፍጫፊ” ለተሰኘው፣ ለሮዶልፎ ግራዚያን ነሐሴ 4 ቀን 2004 ዓ/ም የቫቲካን ተወካይ በተገኙበት የተመረቀለትን የክብር መታሰቢያና መናፈሻ በመቃወም፣ እስከ የኢጣልያ ኤምባሲ ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ለማከናወን መጋቢት 8 ቀን 2005 ዓ/ም ስድስት ኪሎ የተሰበሰቡትን 43 ሰዎች፣ ዶር. ያዕቆብ ኃይለማርያምን ጭምር፣ ፖሊስ አፍሶ ማሰሩና በማግስቱ፣ መጋቢት 9 ቀን 2005 ዓ/ም መልቀቁ ታውቋል።

አንድ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን፣ ከነዚህ ውስጥ በሶስት ቀኖች ብቻ፣ በአዲስ አበባ ከተማ 30፣000 ሕዝብ ላስጨፈጨፈው፣ እነአቡነ ጴጥሮስን፣ የደብረ ሊባኖስን መነኮሳትና ሌሎችንም በጭካኔ ለረፈረፈ፣ እንዲሁም 2000 ቤተክርስቲያኖችንና 525፣000 ቤቶችን ላስወደመው፣ በተጨማሪም በብዙ አይሮፕላኖች ባስነሰነሰው የመርዝ ጋዝ ብዙ ሕዝብ ከመግደሉ በላይ እጅግ የከፋ የአካባቢ ብክለትና 14 ሚሊዮን እንስሶችን ላወደመው የጦር ወንጀለኛ፣ ለሮዶልፎ ግራዚያን የተሠራውን መታሰቢያ መቃወም ለሀገር የሚያኮራና የሚያስመሰግን እንጂ የሚያሳስር አይደለም።

እንደሚታወቀው፣ ለዚህ ዓመት የየካቲት 12 ክብረ-በዓል፣ የፋሺሽቶችን የጦር ወንጀልና የግራዚያንን መታሰቢያ በመቃወም በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ 30 ከተሞች፣ ማለት፣ ሮማ፣ ኒውዮርክ፣ ዋሺንግተን ዲ.ሲ.፣ አትላንታ፣ ቴል አቪቭ፣ ወዘተ. የሚገኙ የብዙ ሀገሮች ዜጎች፣ ኢጣልያውያን ጭምር፣ ሰላማዊ ሰልፎች፣ ስብሰባዎች፣ ጸሎቶች አከናውነዋል። አዲስ አበባም የከተማው አስተዳደርና የኢትዮጵያ አርበኞች ማሕበር በአሉቱ ለክብረ-በዓሉ መታሰቢያ ማከናወናቸው ታውቋል።

ስለዚህ፣ በኢጣልያ ለጦር ወንጀለኛው ለግራዚያን መታሰቢያ እስከ መሥራት የደረሰ የፋሺሽት መንሰራራት ሊያሳስብንና ሊያስቆጩን የሚገባው፣ ዋናዎቹ የግፉ ተባባሪዎች የሆነው እኛ ኢትዮጵያውያን በመሆናችን፣ ሀገራችን አሁንም እየጠበቀች ያለችውን ፍትሕ እንድታገኝ በሰላማዊ ሰልፍ ለኢጣልያ መንግሥት ማስገንዘብ የሚደገፍ እንጂ የሚያሳስር መሆን የለበትም።

በመጨረሻም፣ ኢትዮጵያ ለተፈጸመባት እጅግ መራርና ከባድ ግፍ እስካሁን ድረስ ተገቢውን ፍትሕ ስላላገኘች፣ ድርጅታችን ለሚከተሉት ዓላማዎች እየተነቀሳቀሰ ነው፤

- (ሀ) የኢጣልያ መንግሥት፣ የጦር ወንጀለኛውን የግራዚያንን መታሰቢያ እንዲያስወግድ፣
- (ለ) በቫቲካንና በኢጣልያ መንግሥቶች ይዘታ የሚገኙ የኢትዮጵያ ንብረቶች እንዲመለሱ፣
- (ሐ) የኢጣልያ መንግሥት ለኢትዮጵያ ተገቢውን ካህ እንዲከፍል፣

(መ) ቫቲካን፤ ከፋሺስት ኢጣልያ ጋር ተባብራ በተፈጸመው ወንጀል፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንድትጠይቅ፤

(ሠ) የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጦር ወንጀሉን እንዲመዘግብ ነው።

ሐገራችን ላይ ለተፈጸመው የጦር ግፍ በሰብአዊ መብት መከበር የሚያምን ሁሉ በሚያከናውነው የተባበረና የጠነከረ ጥረት ተገቢው ፍትሕ ይገኛል።



የካቲት 12 ቀን 2005 ዓ/ም አዲስ አበባ በተከናወነው የሰማኢታት ክብረ በዓል በወጣቶች የቀረበው ሥዕል